

የነዳንኤል ክብረትና የኔ - ሁለት አቢይ አህመዶች!

ዳግማዊ ጉዳ ካሳ

የጠ/ሚ ዶ/ር አቢይ ምስል በኔ አእምሮ ውስጥና በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እንዲሁም በሙሀዝ ጥበባት ዳንኤል ክብረት አእምሮ ውስጥ የሰማይና ምድርን ያህል ልዩነት ማሳየቱ ትልቅ ምስጢር ሆኖብኛል።

ዶ/ር አቢይ በመጀመሪያ አካባቢ የኢትዮጵያ ሙሴ ሆኖ ይታያል ነበር - ይህን አልክድም። እየቆዩ ግን ተገለበጠና ለኢትዮጵያ ጥፋት ከአጋንንቱ ዓለም የተለክ ያህል ይሰማኝ ጀመር - ይህም እውነት ነው። አሁን ዓለምን አያተረግመሷት የሚገኙት የኮረና ቫይረስ አምራች የኢሉሚናቲ ኩባንያዎች ኢትዮጵያን በቁጥጥራቸው ሥር ለማስገባት በቅድሚያ መለስ ዜናዊን ተጠቀሙ። ሲበቃቸው አርሱን አስወገዱትና ይህን ብላቴና አራት ኪሎ አስገብተው በአዲስ ጉልበት ሀገራችንን ማውደም ተያያዙ። “እውቆ የተደበቀ ቢጠሩት አይሰማም” እንዲሉ ሆኖ ለነዳንኤልና ብርሃኑ ቢሠወርባቸውም ለብዙዎቻችን ግን ይህ ገሃድ እውነት በጣም ግልጽ ነው።

ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በወዲያኛው ሰሞን “የአቢይን ያህል ኢትዮጵያን አልወድም” ዓላማው ግልጽ ባልሆነ ሁኔታ ሲያሞካሸውና በዚህኛው ሰሞን ደግሞ ሙ.ጥ ዳንኤል ትናንትና ማታ በደረጃ ኃይሌ ፕሮግራም እንግዳ ሆኖ ዕንባ አስኪያቀር ድረስ ያንኑ የፕሮፌሰር ብርሃኑን ቃል - ከሞላ ጎደል ቃል በቃል መደገሙን ስታዘብ አነሱ የተረዱትን አቢይ እኔ በነሱ የአረዳድ አቅጣጫና መጠን ባለመረዳቱ ራሴን ታዘብኩት። ችግሩ የኔ እንደሆነ አስክጠራጠር ድረስ ተጨንቅሁ። “ይህ ናርሲሲስት ፀረ-አማራ ጠ/ሚኒስትር እኔ ያለየሁለትና አነሱ ተረድተውለት ከነሱም በላይ በኢትዮጵያዊነቱ እንዲገዘፍ ያስደረጋቸው ተዓምር ምን ይሆን?” ብዬም ብዙ አሰብኩ። ደጋግሜ በሃሳብ ብወጣ ብወርድም አልከሰትልህ አለኝ፤ የገባችሁ እንድታስረዱኝ አለምናችኋለሁ።

ብዙ ነገሮች አንጻራዊ መሆናቸው ይገባኛል። ሺህ ጊዜ አንጻራዊ ይሁኑ እንጂ ግና ትግራይ ከነወንጀለኞቿ ልክ እንደ አንድ ነፃ ሀገር እንደልቧ እንድትፈነጭ ያደረገ፣ አማራ ግን ሁለት ሺህ ሚሊሺያ እንኳን ሲያሰለጥን ዐይኑ ደም የሚለብስና በሌላ በኩል ደግሞ ኦሮሞ በደንዳንዱ ዙር በአሥር ሺዎች የሚቆጠር ዘመናዊ ጦር ለ30 እና 40 ጊዜ እያሰለጠነ ማስመረቁን ለማስፈራሪያነት ጭምር በሚዲያ ሲያስታውቅ በደስታ ተውጦ ዝም ያለ፣ ንጹሐን የአማራ ተማሪዎች ከአራት ወራት ለበለጠ ጊዜ በአክራሪ ኦሮሞ ሽፍቶች ታግተው ሳለ “ራሳቸውን በራሳቸው ያገቱ ሰዎችን ፈልጎ ማግኘት አይቻልም” ብሎ በዜጎች ያለገጠ፣ የአማራን ምርጥ ምርጥ አመራሮች በልዩ ሥልጣን ገድሎ ወይም አስገድሎ የአንድን ትልቅ ክልል አመራር በራሱ ሰዎች የተካና አማራን ለማጥፋት ቆርጦ የተነሳ፣ ጃዋራዊ ቁሮን አጠገቡ አስቀምጦ ሀገርን በቋንቋና በጎጥ እየበለተ ሳለ ጎንደር ውስጥ አደብ ገዝቶ የተቀመጠን ፋኖ ሊያውም ኮሮና ቫይረስ ዓለምን የሰንገ ይዞ በሚያስጨንቅበት በአሁኑ ሰዓት ካለጠፋሁ ብሎ የፌዴራል ጦር ያዘመተ፣ የፌዴራል መንግሥት ተብዬውን መሥሪያ ቤቶች ከሞላ ጎደል ሁሉንም የኃላፊነትና ጥቅማ-ጥቅም ቦታዎች በኦሮሞ ነገድ አባላት ካለ (በቁ) ችሎታና ካለውድድር ያቃረጠና አያቃረጠ ያለ አስሰትና ይሉኝታቢስ ጠ/ሚኒስትር በዚህ መልክ አጋንኖ መግለጽ መልስ የሌለው ክፍለ-ዘመናዊ ዕንቅጥልኝ ነው። ሀገር ላይ የደረሰውና እየደረሰ ያለው የዚህ ሰው በደል ተዘርዘሮ እንደሚያልቅ አስምራበት ማለፍ አወዳለሁ - አንዳንድ ትያትራዊ ተግባራቱ ከሚፈጽማቸው መሠረታዊ እንክፍቹ ጋር ሲወዳደሩ ቅቡልነትን ለማግኘትና ህራውን አጠናክሮ ለመቀጠል ከመርዳት ባለፈ ሚዛን የሚደፉ አይደሉም። ለምሳሌ አስረኛን ማስፈታትም ሆነ መፍታት ዓላማው ለታይታና ለፕሮፓጋንዳ አለፍ ሲልም ለሌላ አስረኛ ቦታ ማስለቀቅ አስከሆነ ድረስ በደስታ አምቢልታን የሚያስነፋ አይደለም። ለማንኛውም ይህን ሁሉ ወንጀል የሚሠራ ግለሰብ ማፍቀርና በዕንባ እየተራጨ “ዘላለማዊ ክብርና ሞገስ ለጠ/ሚኒስትራችን!” ማለት አልገባህ ብሎኛልና የገባችሁ አስረዳኝ። ይህ ሁሉና ከዚህም የካፋ ወንጀል በፌዴራል መንግሥት ተብዬው እየተፈጸመ ሳለ የፕሮፌሰር ብርሃኑ ሚዲያዎች በሰማም እንደተባለበት ሲይጣን ጭጭ ብለዋል። ምሳሌ ካስፈለገ ኢካድፎረም የተባለው ድረገጽ የቆመበትን ቀንና ሰዓት ማየት በቂ ነው። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን የማይገቡን ወቅት ላይ ደርሰናል። ይህን ዕንቅጥልኝ የሆድ ነገር እንዳልለው እነዚህን ሰዎች በሆድ ማማት ይቸግረኛል። የሥልጣን ነገር እንዳልለውም በተለይ ዳንኤል ከንግግሩ እንደተረዳሁት ለሥልጣንና ለገንዘብ ጥዩፍ መሆኑን ከራሱ

አንደበት ሰምቻለሁ። ምናልባት አንደ ስለወደዱት የዚህን ሰውዬ ዕድፍና ጉድፍ ላለማየት በካፈርኩ አይመልሰኝ ተጠርገኛልው አንደሆነ ሰጋሁ። ይህም በሽታ ነው። እንጂ ብርሃኑ አቢይን ስለወደደና ዳንኤልም ስለመለከው ችግራችን እንደጨሰ በንኖ ይጠፋል ማለት እንዳልሆነ እነሱና እኛ ብቻም ሳንሆን ታዛቢም ሳይቀር በተግባር እያየን ነው። የእውነት አምላክ ግን ፍርድን ይስጥ። በውነቱ ይህ ዘመን ብዙ ጉድ እያሳየን ነው።

Infatuation እና/ወይም calf love (calf's love) የሚባሉ የእንግሊዝኛ ፈሊጦች አሉ - እነዚህን አባባሎች ሳልጠቅስ ጅምራን መቋጨት አልፈልግም። በኛም በአንድ ፈሊጣዊ አገላለጽ “የወረት ፍቅር” ልንላቸው እንችላለን። ልክፍት እንጂ ምክንያታዊነት የላቸውም። አንድ ሰው በቂ ምክንያት ሳይኖረው ወይም እንዲኖረውም ሳይፈልግ እንዲሁ አንድን ሰው የሚያፈቅርበት ወይም የሚወድበት ሁኔታ ከተፈጠረ በዚህ ፈሊጥ ይገልጻል። በዚህ መልክ ያፈቀርከውን ሰው ወደሳሊናህ ስትመለስና ፍቅርህን ስታጤነው ልክ እንዳልነበርክ ይከሰትልህና ልታፍር ትችላለህ። . . . ለማንኛውም የአቢይን ጠንካራ ጎን እኔም እንደነሱው ባወቅሁና ተፀፅኜ ንስሃ በገባሁ። እነዚህ ሰዎች በዚህ ሰው የተመሰጠቡበትንና አደባባይ የተሰጣውን የሰውዬውን ገመና አሰረሰቶ ከኢትዮጵያዊነት አንጻር እንደዚህ ከራሳቸው አሳልፈው ሰማየ ሰማየት የሰቀሉበትን አመክንዮ ባውቅ ደስ ባለኝ። አሁንም ልድገመው - የገባው ካለ ቢነግረኝ ምስጋናየ ወደር አይገኝለትም።

የኢትዮጵያ አምላክ ከሰው ሠራሹ የኮሮና ቫይረስ ይጠብቀን፤ከምስኪኑ የዓለማችን ሕዝብ ራስ ወርዶ በሠሪዎቹ በራሳቸው ላይ ንግሥናውን ያሳይ። ጦርነቱ በራሳቸው ሜዳ ይለቅ፤ አሜን ነው! አሜን።